

يا شباب توبوا إلى الله
ወጣቶች ሆይ! ዛሬውኑ
ወደ አላህ እንመለስ

አዘጋጅ:

በኢስታዝ አህመድ የሱፍ

እርማት:

ሼኽ ጀማል ሙሀመድ





Amharic
አማርኛ
أهمري

يا شباب توبوا إلى الله

تأليف

أستاذ أحمد يوسف

مراجعة

الداعية جمال محمد أحمد



أعد هذا الكتاب وصمّم من قبل مركز أصول، وجميع الصور المستخدمة في التصميم يملك المركز حقوقها، وإن مركز أصول يتيح لكل مسلم طباعة الكتاب ونشره بأي وسيلة، بشرط الالتزام بالإشارة إلى المصدر، وعدم التغيير في النص، وفي حالة الطباعة يوصي المركز بالالتزام بمعايير جودة الطباعة.

+966 504 442 532

+966 11 445 4900

+966 11 497 0126

P.O.BOX 29465 Riyadh 11457

osoul@rabwah.com

www.osoulcenter.com



በአሊህ ስም እጅግ በጣም ርህራሄ
እጅግ በጣም አዛኝ በሆነው

1	ወጣቶች ሆይ! ዛሬውኑ ወደ አሏህ እንመለስ	11
2	ረዥም እድሜ እኖራለን ብለን ተስፋ ከማድረግ እንጠንቀቅ	13
3	ተውባን ማዘግየት የሚያስከትለው ውጤት	17
4	አሏህን በመታዘዝ ላይ ሆኖ ያደገ ወጣት	19
5	ኑቢያዊ ምክር	21
6	በመጨረሻ ወጣቶች ሆይ! እነዚህን ነገሮች አስታውሱ!	25



إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له

ምስጋና ሁሉ ለአላህ ይገባው። እናመሰግናለን፤ እርዳታም ከሱ እንጠይቃለን። ከነፍሳችን ከፋትና ከስራዎቻችን ጥፋት በአላህ እንጠበቃለን። አላህ የመራውን ሰው የሚያጠመው ነገር የለም፤ አላህ ያጠመመውን ደግሞ የሚመራው የለም። ከአላህ ሌላ በሐቅ የሚመለከ አምላክ እንደ ሌላ፤ እሱ ብቸኛ ነው አምሳያ የለውም። ሙሐመድም (ሰዐወ) የአላህ ባርያና መልእክተኛው መሆናቸውን እመስክራለሁ።

ወጣቶች ደስታን ለማጣጣም ወይም ከጎደኞቻቸው ጋር ላለመለያየት ወይም ደግሞ ዱንያዊ ኑሯቸውን ለማቃናት ሲሉ ከአላህ ጋር ያላቸውን ግኑኝነት ያቋርጣሉ። አሉ የተባሉ ሃራም ነገሮችንም ይሰራሉ። የሚፈልጉትን ነገር በሃላል መንገድ ማግኘት ሲችሉ አሏህን በማመፅ ላይ ይፈልጋሉ።

ወቅቱ ወጣቱ ክፍል ለወጣትነት ጊዜው ትኩረት የማይሰጥበት፤ ለዲኑ ግዴላሽ የሆነበት፤ ከእውቀት ይልቅ አሉባልታን ያስቀደመበት፤ ከመስጊድ የራቀበት፤ አዋዋሉ የማያምርበት፤ ለጊዜ ዋጋ የማይሰጥበት የድንቁርና ጊዜ በመሆኑ ይችን ፅሁፍ ልፅፍ ወደድኩ ያንብቧት!





ወጣቶች ሆይ! ዛሬውኑ ወደ አላህ እንመለስ

በአላህ ስም እጅግ በጣም ርኅሩኅ እጅግ በጣም አዛኝ በሆነው። ምስጋና ለአለማት ጌታ ለሆነው አላህ ይገባው። ከአላህ ውጭ በሐቅ ሊያመልኩት የሚገባ አምላክ አለመኖሩንና ሙሐመድ(ሰ.ዐ.ወ) የአላህ መልዕክተኛና ባሪያ መሆናቸውን እንመስክራለን። የአላህ ሰላትና ሰላም በነብዩ ሙሐመድ፣ በቤተሰቦቻቸውና በሱሃቦቻቸው ላይ ሁሉ ይሁን።

ጀርባው የጎበጠ፣ ፀጉሩ የሸበተ፣ ጥርሶቹን ያጣ፣ አይኑም ጀሮውም የደከመ፣ ቀስ እያለ የሚራመድ ሽማግሌ ሰው ገጥሟችሁ አያቅም? መስገድ፣ መጾም፣ ሙብላት፣ መጠጣት አይችልም። አንድ ወቅት ግን እንደኛው ወጣት ነበር። የወጣቶችን ህይወት ኑሯል። ወጣቶች እንደሚያደርጉት ተጫውቶና ተዘናንቶ የወጣትነቱን ጊዜ አሳልፏል። የወጣትነት ጊዜው ረዥም እንደሚሆንና የወጣትነት ጥንካሬው እድሜ ልኩን አብሮት እንደሚዘልቅ ነበር ያሰበው።

ዛሬ ሽምግሎ ደካማ ከሆነ ቡኋላ በሽታው በርትቶበት ባሳለፈው ህይወቱ ላይ ያለቅሳል። ባረባ ጨዋታና ስራ ባሳለፈው ጊዜ ላይ





ያለቅሳል። ምነው የወጣትነት ጊዜ በተመለሰልኝና አሏህን በመገዛት ላይ በተጠቀምኩበት ሲል ይመኛል። ነግርግን ጊዜው እረፈደ። እንደገና እንደገና አዲስ ቀን የአደም ልጅ ሆይ! እኔ አዲስ ቀን ነኝ። ለምትሰሩት ነገር ምስክር እሆናለሁና ተጠቀሙብኝ። ምክኒያቱም አንዴ ከሄድኩ እስከ እለተ ቂያማ ድረስ በፍፁም አልመለስምና ሲል ይጣራል።

ይህ ሰው የሃዘንና የፀፀት ህይወት መኖሩን ቀጥሏል። እድሜው በመግፋቱና በጣም በመድከሙ አሏህን የመገዛት አቅሙ ተሟጧል። መስገድ ይፈልጋል ነገርግን አስቸጋሪ ሆነበት። መጻም ይፈልጋል ነገርግን አልቻለም። በሽታ አዳክሞት እድሜው ገፍቶ የፀፀት ባህርን እየቀዘፈ ቀሪ ህይወቱን እንዲሁ መግፈቱን ተያይዞታል።



ረዥም እድሜ እኖራለን ብለን ተስፋ ከማድረግ እንጠንቀቅ

ወጣቶች ሆይ! ይህን ያህል ደካማ እስከሆን ድረስ ምን እጠብቃለሁ? ልትሉ ትችሉ ይሆናል። ምናልባት እድሜያ አርባ ሲሆን ወይም ከዛ በፊት በተውበት ወደ አሏህ እመለሳለሁ ልትሉ ትችሉ ይሆናል። ያኔ የወጣትነት ጊዜየን ተደስቸብት ከዚያ ብኃላ አሏህን እገዛለሁ። አሏህ ርህራሄ አዛኝ ነው። የአሏህ ባሪያ ነፍሱ በጉሮሮው እስካልወጣች ድረስ ስልሳዎቹም ሆነ ሰባዎቹ የእድሜ ክልል ውስጥ በተውበት ወደ እሱ ከተመለሰ ይምረጣል። ታዲያ ለምንድነው የምትጨቀጡቁን ልትሉ ትችላላችሁ።

﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَعْرِفَةِ مِن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣]

ከጌታችሁ ወደ ሾነችም ምሕረትና ስፋትዋ እንደ ሰማያትና ምድር ወደ ሾነች ገነት አላህን ለሚፈሩ የተዘጋጀች ስትሾን ተቻሉ።

﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَنَظِمِينَ الْغَنِيِّ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٤]

ለእነዚያ በድሎትም ሾነ በችግር ለሚለግሱት፣ ቁጭትንም ገቺዎች





ከሰዎችም ይቅርታ አድራጊዎች ለኾኑት (+ደግሳለች):: አላህም በጎ ሠሪዎችን ይወዳል::

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِيْشَةً أَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوْا اَللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَعْفِرِ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰنَ مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥]

ለእነዚያም መጥፎ ሥራን በሠሩ ወይም ነፍሶቻቸውን በበደሉ ጊዜ አላህን የሚያስታውሱና ለጎጠኦቻቸው ምሕረትን የሚለምኑ ለኾኑት ከአላህም ሌላ ጎጠኦቻችን የሚምር አንድም የለ:: (በስሕተት) በሠሩትም ላይ እነርሱ የሚያውቁ ሲኾኑ የማይዘወትሩ ለኾኑት (+ደግሳለች)::

﴿ اَوَلَيْكُمْ جَرَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّتْ تَحْسِرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَلْبَابُ خَلِيْلِيْنَ فِيْهَا وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰلَمِيْنَ ﴾ [آل عمران: ١٣٦]

እነዚያ ምንዳቸው ከጌታቸው ምሕረትና በውስጣቸው ዘውታሪዎች ሲኾኑ በሥርቻቸው ወንዞች የሚፈሰባቸው ገነቶችም ናቸው:: የሠሪዎችም ምንዳ (ገነት) ምንኛ አማረች!::

ውድ መስለም እህት ወንድሞቼ! ይህ የማይረባ እቅድ መሆኑን ትገነዘብ ዘንድ እንዲህ ስል ልጠይቃችሁ ወደድኩ:: እስከ ሰላሳ ወይም አርባ አመት የእድሜ ክልል ውስጥ በህይወት መኖራችሁን ያረጋገጠላችሁ ማነው? ነገ በህይወት እንደምትኖሩ ያረጋገጠላችሁ ማነው? በእርግጥ አሁን ከተቀመጣችሁበት ወይም ከቆማችሁበት ወይም ደግሞ ተኝታችሁ ከሆነ ከተኛችሁበት ቦታ ላይ እንደምትሆኑ ያረጋገጠላችሁ ማነው? ሞት በድንገት ሊመጣብን እንደሚችልና አረጋውያንን እንደሚያጠቃው ወጣቶችን ሊያጠቃ እንደሚችል ትንሽ አናስብም?



ምንደህል ወጣቶች እንደሚሞቱ አላያችሁም? በተውበት ወደ አላህ የመመለስ እድል የጠማቸው ወይም እስኪቆዩቱ ድረስ ሞታቸው የዘገየላቸው ሰንቶቹ ይሆኑ? አላህን በማመፅ ላይ ያባከኑት ጊዜ መቃብሮቻቸው ውስጥ ይጠቅማቸው ይሆን? እንቁብታለን ብለን ካሰብነው የእድሜ ክልል እነሱ ደርሰው ይሆን? ታዲያ ለምን ረዥም እድሜ እንደምንኖር ተስፋ እናደርጋለን? ዛሬ ብሞትስ ብልን ብናስብና ለመጭው አለም ህይወት ስንቅ የሚሆነንን ነገር ብናዘጋጅ የሚሻል አይመስላችሁም? ሞት ባልተጠበቀ መልኩ በድንገት ሊመጣባችሁ እንደሚችል እያወቃችሁ ለምን ወደ አላህ ከመመለስ ነገ ዛሬ ትላላችሁ?

﴿ وَتَوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اِنَّهُ الْمُوْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تَقْلِحُوْنَ ﴾ [النور: ٣١]

እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ትድኑ ዘንድ ሁላችሁም በተውበት ወደ አላህ ተመለሱ::

{አል-ቁርአን 24:31} ወጣቶች ሆይ! እድሜያችሁ አርባ አመት ሲሆን የወጣትነት ጥንካሬያችሁ ከእናንተ ጋር እንደሚሆንና አላህን በተሻለ መንገድ የምትገዙበት አቅም እንደሚኖራችሁ ምንድነው ዋስትናችሁ? እድሜው 30 ወይም 40 የሆነ ወጣት በሽታ አጥቅቶት ቀሪ ህይወቱን የአልጋ ቁራኛ ሊያደርገው እንደሚችል አታስቡም?

ወጣቶች ሆይ! በተውባ ወደ አላህ እንመለስ ይህ ከቅጣት ያድነን ይሆናል:: ሃጢአት ነገሮችን እንጠንቀቅ ምክኒያቱም በአላህ ላይ ማመፅ ትልቅና ዘላለማዊ ጥፋት በራሳችን ላይ ማምጣት ነውና::





ተውባን ማዘግየት የሚያስከትለው ውጤት

ወጣቶች ሆይ! ልብ ያለልነው ጉዳይ ቢኖር ቸልተኝነትና ማዘግየት የመጥፎ ፍፃሜያችን ምክኒያት ሊሆን እንደሚችል አለማሰባችን ነው። በቸልተኝነት ነገዛሬ የምንል ከሆነ ምናልባት የመቃብራችን ጉድገድ እስኪ ቆፈርልን ድረስ ተውበቱን ልናዘገይ እንችላለን። እያንዳንዱን ቀን በቸልተኝነት ነገዛሬ የምንል ከሆነ የበለጠ ከአሏህ እየራቅን ከተውበት እየራቅን ነው የምንሄደው። ወዲያውኑ በተውበት ወደ አሏህ የሚመለስና ከሃጢያት የሚጠነቀቀው ቆራጥ ሰው ብቻ ነው።

ወጣቶች ሆይ! ተውበትን ከማዘግየትና ሃጢያት ውስጥ ተዘፍቀን አሏህ ይምረኛል እያልን ከመኩራራት እንጠንቀቅ። በእርግጥ አሏህ ሁሉን መሃሪ ነው። ነገርግን ቅጣቱም ከባድና አሳማሚ ነው።

﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾ [البروج: ١٢]

በእርግጥ የጌታህ ቅጣት ከባድ ነው። {አል-ቆላን 85:12}

﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَلِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ [هود: 102]

የጌታህም ቅጣት የከተሞችን ሰዎች እነሱ በዳዮች ሲሆኑ በቀጣቸው





ጊዜ እንዲህ ነው። ቅጣቱ በእርግጥ አሳማሚ ብርቱ ነው። =<(ሐል-ቁርአን 11:102)>=

የአሊህን ቅጣት የምንዘነጋባቸው ሶስት ምክንያቶች

- 1 በዱንያ ደስታና ብልጭልጭ ነገሮች መታወር
- 2 ተውበትን ማዘግየት
- 3 ወንጀል ላይ ተዘፍቀን በአሊህ መሃሪነት መከራራት



አሊህን በመታዘዝ ላይ ሆኖ ያደገ ወጣት

አቡ ኸ-ረይራ(ረ.ዐ) እንዳስተላለፈው የአሊህ መልዕክተኛ(ሰ.ዐ.ወ) ምንም ጥላ በማይኖርበት በዕለተ ትንሳኤ ሰባት ሰዎች ከአሊህ ዙፋን ጥላ ስር ይሆናሉ ካሏቸው መካከል አንዱ አሊህን በመታዘዝ ላይ ሆኖ ያደገ ወጣት ነው ብለዋል።

ወጣቶች ሆይ! አሊህ በእርሹ ጥላ ስር እንዲጠብቃችሁ አትፈልጉም? ኪታባችሁንስ በቀኝ እጃችሁ መቀበል አትሹም?

﴿ فَأَمَّا مَنْ أَوْفَ كِتَابِهِ بِيَمِينِهِ. فَقُولُ هَؤُلَاءِ أَوْفَاءُ كِتَابِهِ ﴿١٩﴾ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْكٌ حَسْبَابِي﴾

[الحاقة: 19-20]

ኪታቡ በቀኝ እጁ የሚሰጠው ሲሆን ይኸውና አንብቡት ይላል። በእርግጥ ሒሳቤን እንደማገኝ አምን ነበር (ይላል)። =<(ሐል-ቁርአን 69:19-20)>=

ጀነት ውስጥ የጌታችሁን ፊት ማየት፣ ነብያቶችንና መልዕክተኞችን መገናኘት አትፈልጉም? የጀነት ድንግልና ንፁህ ሚስቶች እንዲኖሯችሁስ አትፈልጉም? እነዚህ ነገሮች እንዲሆኑላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ወደ አሊህ ተመለሱ! ወደ ፊት እጣፈንታችሁ ምን ሊሆን እንደ ሚችል አስቡ? ህይወት አጭር መሆኗን አትዘንጉ!





ነብያዊ ምክር

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه : «اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغنائك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك» .
أخرجه الحاكم في المستدرک رقم (٧٨٤٦) / ٤ / ٣٤١ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين

ኢብን አባስ ባስተላለፈው ሐዲስ መሰረት ነብዩ(ሰ.ዐ.ወ) አንድን ሰው ሲመክሩ አምስት ነገሮች ከመከሰታቸው በፊት አምስት ነገሮችን ተጠቀም አሉ።

- 1 ሸማግሌ ከመሆን በፊት ወጣትነትህን
- 2 ከመታመምህ በፊት ጤናህን
- 3 ድሃ ከመሆን በፊት ሃብት ንብረትክን
- 4 ከመጨናነቅህ በፊት ትርፍ ጊዜህን
- 5 ከመሞትህ በፊት ህይወትክን

ወጣቶች ሆይ! ኢስላም መጫወት ወይም መደሰት ይከለክላል ብሎ ማሰብ ስህተት ነው። በእርግጥ ኢስላም መጫወትንም ሆነ መደሰትን ይፈቅዳል። ነገርግን የሰው ልጅ የስሜቱ ባሪያ እንዳይሆን የራሱ የሆነ ገደብ አስቀምጧል። ኢስላም ከፈቀዳቸው ነገሮች መካከል የሚከተሉት ይገኙበታል።





1 ትዳር: ኢስላም ትዳርን የሚያበረታታ ሲሆን ጠንካራ የስሜት ልዳም ነው። በባልና በሚስት መካከል ፍቅርና መተሳሰብ የሚጎለብትበት ነው። አሏህ እንዲህ ይላል፡-

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَحَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ﴾ [الروم: 21]

ከምልክቶቹ መካከል፤ በነሱ ውስጥ ሰላም ታገኙ ዘንድ ለእናንተ ከነፍሶቻችሁ ሚስቶችን ፈጠረ፤ በመካከላችሁም ፍቅርን እና እዝነትን አደረገ። በእርግጥ በዚህ ላይ ለሚያስተነትኑ ህዝቦች (ሰዎች) ምልክቶች አሉ። =<({አል-ቁርአን 30:21})>=

የትዳር ብዙ ጥቅሞች አሉት

- የአሏህን ትዕዛዝ መፈፀምና የነብዩን (ሰ.ዐ.ወ) መንገድ መከተል ነው።
- በባልና በሚስት መካከል ፍቅርና፣ መተሳሰብን፣ አጋርነትን ይፈጥራል።
- ጥብቅ ለመሆንና ስሜትን ለመቆጣጠር ይረዳል
- የሙስሊሙ ማህበረሰብ እንዲበዛና እንዲጠነክር ያደርጋል።
- ከአባላዘር በሽታ ይከላከላል

2 መብላትና መጠጣት: አሏህ ንፁህና ሐላል የሆነ ምግብ እንድንመገብ ፈቅዶልናል። አሏህ እንዲህ ይላል፡-

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلْالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ ﴾ [البقرة: 178]



{{ሰዎች ሆይ! በምድር ውስጥ መልካምና የተፈቀደ ምግብ ብሉ። የሰይጣንንም የእግር ኮቴ አትከተሉ በእርግጥ እሱ ለእናንተ ግልፅ ጠላት ነው።}} {አል-ቁርአን 2:168}

3 ሳቅና ቀልድ: ነብዩ(ሰ.ዐ.ወ) ይስቁም ይቀልዳም ነበር። ነገርግን ለመዝናናት ወይም ለመቀለድ እውነተኛ ንግግርን ብቻ ነበር የሚጠቀሙት። ምክኒያቱም ኢስላም መዋሸትን አይፈቅድም። ነብዩ(ሰ.ዐ.ወ) ሰዎች እንዲስቁሉት ብሎ ሲያወራ የሚዋሽ ሰው ወየውለት፣ ወየውለት፣ ወየውለት ብለዋል።

4 ጉዞና ጉብኝት: ይህ ሌላኛው የተፈቀደ ነገር ነው። ወንጀል ነገሮች የሚሰሩበት፣ ወንድና ሴቱ የሚቀላቀልበት፣ ሐራም ነገሮች የሚታይበት፣ ሙዚቃ ነክ ነገሮች ያሉበት እስካልሆነ ድረስ ይፈቀዳል።

5 ስፓርትና የአካል እንደ-ስቃሴ: ጠንካራ አማኝ ከአሏህ ዘንድ ከደካማ አማኝ የበለጠ የተወደደ ነው። ኡመር(ረ.ዐ) ልጆቻችሁን ውሃ ዋና፣ ቀስት(ጦር) ውርወራና ፈረስ ግልቢያ አስተምሩ ይሉ ነበር። ሆኖም ወጣቶች እነዚህን ነገሮች ሲማሩ ንያቸውን ማስተካከል ይኖርባቸዋል።

ወጣቶች ሆይ! ታዲያ ለምን አሁን ተውበት አድርገን ወደ አሏህ አንመለስም? ይህን ጥያቄ ስትመልሱ ምክኒያት አታብዙ እራሳችሁን ነው የምታታልሉት! ቆራጦች ሁኑ! ህይወታችሁን የምትቀይሩበትን ውሳኔ ወስኑ! ነብዩ(ሰ.ዐ.ወ) ሰዎች ተገቢ ምስጋና ያልቸራቸው(በእግባቡ ያልተጠቀሙባቸው) ሁለት ሲሳዩች አሉ።



ጤናና ትርፍ ጊዜ ናቸው ብለዋልና ከወዲሁ አሏህን በመገዛት ላይ ልትጠቀሙባቸው ይገባል።

ወጣትነታችን ጥንካሬንና ትርፍ ጊዜን የያዘ ነውና ታዲያ ለምን ይህን ጊዜ ወደ አሏህ የምንቃረብበትና ለአላህ የሚጠቅመንን ነገሮች በመስራት አንጠቀምበትም?

አብዱላህ ኢብን መስኢድ(ረ.ዐ) ለዱንያና ለአላህ ህይወቱ በሚጠቅመው ነገር ላይ ትርፍ ጊዜውን የማይጠቀም ሰው ማየቱ ያስጠላኛል ይል ነበር።







በመጨረሻ ወጣቶች ሆይ! እነዚህን ነገሮች አስታውሱ!

- ያላችሁ ሃብት ህይወታችሁ ነውና በማይጠቅሙ ነገሮች ላይ አታባክኑት።
- ጎድኛ የምታደርጉትን ሰው ማንነት እወቁ። ከማጥፎ ሰው ጋር አትጎዳኙ።
- ሰላቶቻችሁን ተጠባብቁ
- ውዱ ማድረግ የሚከብዳችሁ ጊዜ እንኳ ቢሆን ቀድሞችሁ ውዱ ከማድረግ አታመንቱ፤ የጀመሩ ሰላት ላይ ተበራቱ።
- የሱና ያሞችን ፀሙ! በወጣትነት ጊዜያችሁ ከመጥፎ ነገሮች መጠበቂያችሁ ናቸውና።
- ቀን በቀን ከቁርአን የተወሰነ ምዕራፍ እንብቡ
- አሏህን አብዝታችሁ ለምኑት አውሱትም ምክኒያቱም አሏህ የሚያወሳውንና የሚለምነውን ይወዳልና።
- የነብያቶችንና የሰሃቦችን ታሪክ አጥኑ
- እወቀትን መሻት በኢስላም ግዴታ ነውና ለእውቀት ልዩ ትኩረት ይኑራችሁ
- ለሰዎች ትሁት ሁኑ
- ወላጆቻችሁን በቅንነት አገልግሉ
- ሃያዕን ተላበሱ



IslamHouse.com

 IslamHouseAM/  Bengali.IslamHouse  islamhouse.com/am/

 channel/UC0T_q-4JkqIMTfmx1L3kTw

For more details visit
www.GuideToIslam.com



contact us :Books@guidetoislam.com

 Guidetoislam.org  Guidetoislam1  Guidetoislam  www.Guidetoislam.com



المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

هاتف: +966114404900 فاكس: +9661144970126 ص ب: 29465 الرياض: 11457

ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH

P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126